



ሳር ቅጠል ግማዱ ተፍተለተለና፤ መቋጫ የሌለው ጥልፍልፍ ጉንጎና፤ አንገት አስሽመቀቅን ማተብ ቆረጥንና፤ 'ሌጣችንን' ቀረን 'ተባዕት-አልቦ' መና፤ ጽንሰ ተኩላሽ ንጉሥ-ጃንደረባው አገሬው ሰላና፤ 'በላይን' ሰቀሉት የላቀውን ጀግና፤ ከጠላት ባዳናት በአገሩ መዲና፤ **በግፍ ተንጠልጥሎ እሙን ሰው ጠፋና።**

ማነቆ አደባባይ የትውልድ ገመና፤ ስቅላት ውለታው እርግምት ሆነና፤ ብርክ መዳህ ጀመርን ነፃነት ልመና፤ ያውም ከባዕድ አገር ተሰፍሮ በቀና፤ ኃይዎት ተመንዘሮ በደም የሚቀና፤ ገዝተው ይሸጡናል ለእርካሽ ግርድና፤ **የጠላት ባለሟል ባንዶች ነገሱና።**

በላይ እምቢ ብሎ አኛ እጅ ሰጠንና፤ እንጠፋፋለን 'በአሳር' እንደገና፤ ይድረስ ለአገር ዳኛው 'ሕዝቡ በደፈና፤ ዛሬም 'ከህይዳችን' አልተፋቀምና፤ ጀግኖች እየገብርን 'ቃሊቲ ቀ ጠና፤ ስንት 'በላይ' ሰቅለን እንሰይም ጎዳና፤ **ሰንሰለት እንሰበር ጸንተን እንቁምና።**

በዘመነ ንጉሥ 'በግርማማ' ሞት፤ አገር ሳይቆጣ ሳይተጋ ወጣት፤ በዘመነ 'ደርግም' በ'ሺህዎቹ' እልቂት፤ ጥቂቶች ሲተጉ 'መንጋው' ሲራኮት፤ የባሰ ደንቀራ ተጋረጠባት፤ 'እናት' በጓዳዋ የልጅ ቁርኝት፤ ዘመነ ወያኔ መከራ ግዛት፤ **አገር-ሕዝብ የሚያሥር በዘር ሰንሰለት።**

ሕዝብ የሚያሰጨርስ ነፍሰ-በላ ዳኛ፤ ለምን አይጠየቅ በአገር አደባባይ ችሎት 'መስቀልኛ'፤ ሁነኛ ሰው ጠፍቶ ጠቢቃ የሚሆን አዋቂ ቁርጠኛ፤ 'እድሜ ልክ' እሥራት ይፈረዳል 'በእኛ'፤ ይድረስ ለአገር ሸንጎ ይድረስ ለአገር ዳኛ፤ ለምን ፍትህ አትሰጥ ይግባኝ የማይሸረው በአሳሪና እስረኛ፤ ብይን አስቆጭተህ እጥር ምጥን ያለ 'ሰውኛ-አገርኛ'፤ **አትደግሰም ወይ በቀናት በወራት ወያኔን መሸኛ።**

በፍርሃት ማዕበል አገር ሲጥለቀለቅ፤ እንባ ባዘነበው ደም በቋጠረው ሃይቅ፤ በከህይቱ መንደር ጎርፉ ሲጨናነቅ፤ በወያኔ አዘዎች ሰው በቁም ሲበጨቅ፤ ገመና እሚሸፍን ሱሪ የሚያሰታጥቅ፤ በአገር ጀግና ነጥፎ ወንዙ ምንጩ ሲደርቅ፤ ጓዳ እሚያወላዳ ቀሚሰም እሚያጠልቅ፤ በአዘቦት በጥምቀት አድባር ሲሸማቀቅ፤ ቅርጣን የተረፉ ቃል የጠበቁ ሃቅ፤ 'የቀኑን ጨለማ' በብዕር በማድመቅ፤ እውነት ትንፋሽ ያሉ ዓለማችን እንዲያውቅ፤ 'ከመሸበት ሊያድሩ' 'ጮራ እሲኪፈነጥቅ'፤ የእውነት ካባ አጥልቀው ልቦና የሚያሞቅ፤ የ'ግርማማን' መንፈስ የበላይን ሰንደቅ፤ እንቁ የአበሻ ልጆች የትውልድ ፈርጥ ወርቅ፤ ስማቸው አርማቸው በዓለም የሚደነቅ፤ ማተብ ይሁን አልቦ ካቴናቸው ይውለቅ፤ ይድረስ ለአገር ዳኛው አፎት እንዲታጠቅ፤ **አሳሪው ይታሰር ከህይቱ ይሸምቀቅ።**

በ'አኬልዳማ' ሸብር የተፈረጁት፤ 'ጥፋት' ባጋለጡ እስር ስቅላት፤ አንዲለም እሥክንድር ጀግናዎ ርዕዮት፤ ዘመኑ በቀለ ናትናጫል አሳምን ደግሞም ውብሸት፤ ከሺህ ተቆራኝተው ስለ ሕዝብ ስለ አገር የተሳሰሩት፤ ለዓለም መቀጣጫ ንብረት-ነፍስ አራጣ የሚገብሩት፤ መጋጥ በለመደው ያረጅ ያፈጅ ነቅዝ ስርዓት፤ ይድረስ የአገር ዳኛ ዋስም ጠቢቃ ሁን ውጣና 'ሞግት'፤ አበሳችን ይሻር ሰይም አደባባይ የእምነት የከህይት፤ ሕዝብ ሸንጎ ጠርቶ የብይን ችሎት፤ ይፍረድ የአገር ዳኛ በቀን በወራት፤ ታሳሪ አሳሪውን እንዲጠይቁት፤

በአገር 'መስቀልኛ' እንዲያፋጥጡት።

❖ በእስር ለሚገለቱት ወገኖቻችን ብርታት ትሁንልኝ!

በእስራትና በቅጣት፤ ለሚንገላቱ፤ ብርቅ ድንቅ ኢትዮጵያዊያን ድጋፍ እና ማስታወሻ፡-

- በውስብስብ ታሪካችን፤ ውድ ሕይወታቸውን መስዋዕትነት ከፍለው፤ እንደ ሰው፤ እንደ ዜጋ፤ ሰብዓዊ ክብር፤ ጸጋ፤ ኩራት፤ ማንነት አጎናጸፈውን ያለፍ፤ ኢትዮጵያዊያን ቁጥር በጣም ግዙፍ ነው፤ ይኸንን ጀግንነታቸውን፤ መስዋዕትነታቸውን በአብዛኛው ስንዘክር ኖረናል።
- ይሁንና በተለይ፤ በዚህ በቅርቡ 'በኛ ዘመን' ለጊዜውም ቢሆን 'ደመ-ከልብ' ያደረግናቸው፤ እስኪሞሉት፤ የረሳናቸውና የተሰውለትን ዓላማ ችላ ያልነው፤ ወይም፤ የሕዝቡ፤ ቁጭት፤ የደብዘዘ፤ ይመስላል። ኃያው ጅብዱ፤ ሰርተው ያለፉ፤ እህት ወንድሞቻች፤ ወላጆቻቸው እንባ ሳይታበስ፤ ሃዘናቸውን በውስጣቸው ቀብረው፤ በተስፋ የሚኖሩ ወገኖቻችንም በጣም ብዙ ናቸው።
- አሁንም የወያኔ መንግሥት፤ ስለገመተን፤ ስለሰናቀን፤ በሽብር አሳቦ፤ ቁጥር ስፍር የሌላቸውን፤ ወገኖቻችንን፤ ብርቅዬ መሪዎቻችን፤ የላቁ፤ ባለሞያዎቻችንን፤ ጋዜጠኞቻችንን፤ በእስራት፤ ስቅላት፤ ሲያንገላታ፤ ሲያሰቃያቸው፤ ከንፈር እየመጠጥን፤ በየጓዳው፤ ቡና የምናቃርር፤ ወሬ፤ የምናመንዝክ፤ ሞልተናል።
- እንደዚህ በቀላሉ፤ ለእውነት፤ የቆሙ፤ እህት ወንድሞቻችንን አሳልፈን የምንሰጥ ከሆነ፤ ፍጹም ነፃነት የማይገባን ሕዝቦች ነን፤ ከዚህ በኋላ፤ በትውልድም፤ በታሪክም፤ ተጠያቂዎች፤ የለየለት የጠላት፤ ድቃላ፤ ወያኔ ብቻ ሳይሆን፤ ዝምተኛው፤ 'ሰማኒያ ሚሊዮን' ሕዝብ ጭምር ነው።
- በዚህ የሚገርም የታሪክ አጋጣሚ፤ ዘመነኞች፤ ደባ-ድራማ፤ በአደባባይ፤ እያቀነባበሩ፤ ሲያቀርቡልን፤ በቁጣ እንኳ፤ 'ጠጠር' የወረወረ፤ ወይም አመጹንና፤ ተቃውሞውን፤ በሥራ ማቆም አድማ የገለፀ' የለም። ከዚህ በላይ ምን ሊመጣ ነው? መቼ ነው ሕዝብ የሚቆጣው?
- ከአብራኩ የወጡ፤ እህት ወንድሞቻችን፤ ልጆቻችን፤ ወላጆቻችን፤ እድሜ ልክ ሲያስሩበት፤ ሞት፤ ስቅላት፤ ሲፈርዱባቸው፤ ሳይዋደቅ፤ ዝም ብሎ ካዬ፤ የዚህ ዓይነት ሕዝብና አገር፤ ወገንም፤ ዜጋም መሆን፤ እጅግ፤ የሚያሳፍር ነው። yegonchaw@yahoo.co.uk